

TANF: ለችግረኛ ቤተሰባች ጊዜያዊ የገንዘብ አርዳታ መብትዎን ይወቁ!

ገንዘብ እርዳታ (TANF) ምንድን ነው?

TANF ዝቅተኛ ገቢ እና ልጆች ላላቸው ቤተሰባች የሚሰጥ ገንዘብ ነው።



TANF የማገኘት ከሆነ ምን ማድረግ አለብኝ?

TANF የሚያገኙ ከሆነ ሁለት ነገር ማድረግ አለብዎት፡-

1. TANF በሚያገኙበት ጊዜ የስራ ፍለጋ ጥረትዎን የሚያሳዩ ነገሮች ማድረግ ሊኖርብዎት ይችላል

የስራ ፍለጋ ጥረትዎን የሚያሳዩ ነገሮች ስራ፣ ትምህርት፣ ስልጠና፣ እና የስራ ፍለጋ የመሳሰሉ ናቸው። የስራ ፍለጋ ጥረትዎን የሚያሳዩ ነገሮች ካላደረጉ ክፍያ ሊያቆም ይችላል።

ከታች ካሉት ምድብ ውስጥ ከሆኑ የስራ ፍለጋ ጥረትዎን የሚያሳዩ ነገሮች ማድረግ አያስፈልግዎትም

- የአካል ጉዳተኛ ከሆኑ
- ከአንድ አመት በታች የሆነ ህፃን ልጅ ካለዎት
- የቤት ውስጥ ጥቃት ደርሶብዎት ከሆነ;
- የቤተሰብ አባልን በቤት ውስጥ መንከባከብ የሚያስፈልግዎት ከሆነ ወይም
- ልጅ የሚጠብቅልዎት ሰው ከሌለ

2. ወላጅ ከሆኑ የዲስ መንግስት ከሌላኛው ወላጅ የልጅ ማሳደጊያ ገንብዞ (ቻይልድ ሰፖርት) እንዲያገኙ መተባበር አለብዎት

የልጅ ማሳደጊያ (ቻይልድ ሰፖርት) መጠየቁ እርስዎን ወይም ልጅዎን ሊጎዳ የሚችል ከሆነ ይህን ማድረግ አያስፈልግዎትም።

TANF ማግኘት እችላለሁኝ?

- ከታች ያሉት ነገሮች ሁሉም እውነት ከሆኑ በዲ.ሲ ውስጥ TANF ማግኘት ይችላሉ፡-
- በዲ.ሲ ነው የሚኖሩት።
- እርጉዝ ኖት ወይም 18 አመት ወይም ከ 18 አመት በታች ከሆኑ ልጆች ጋር ነው የሚኖሩት
- ከሚፈቀደው [ከፍተኛ የወር ገቢ](#) በታች ነው የሚያገኙት (ከታች ይመልከቱ)
- ቤተሰብዎ በገንዘብም ሆነ በባንክ አካውንት ውስጥ ከ\$2000 በታች ካለው (ቤተሰብዎ ውስጥ እድሜው ከ60 አመት በላይ የሆነ ሰው ካለ ከ\$3000 በታች)
- የአሜሪካ ዜጋ (ሲትዥን) ኖት ወይም ሌላ ኢሚግሬሽን ምድብ ውስጥ ኖት (ከታች ይመልከቱ)።

በTANF ምን ያህል ማግኘት እችላለሁ?

የቤተሰብ ቁጥር	ከዚህ በታች የሆነ ገቢ ካለዎት TANF ማግኘት ይችላሉ	በTANF ማግኘት የሚችሉት ከፍተኛ ክፍያ
1	\$574/ባዕዳ*	\$414/ባዕዳ
2	\$675*	\$515
3	\$818*	\$658
4	\$964*	\$804
5	\$1,088*	\$928
6	\$1,251*	\$1,091

*የልጅ ጥበቃ (ዴይ ኬር የመሳሰለ) ወጪ ካለብዎት ይህ መጠን ይጨምራል

አጠቃላይ ገቢዎ ከላይ ከተጠቀሰው በታች እስከሆነ ድረስ ስራ ቢኖረዎትም TANF ማግኘት ይችላሉ!

እንግሊዘኛ በደንብ የማልናገር ከሆነ ማመልከት እችላለሁኝ?

አዎ። ሕግ የሚለው መንግስት በእርስዎ ቋንቋ ሊያግዙት ይገባል ነው። የሚፈልጉትን ኤጀንሲ በእርስዎ ቋንቋ እገዛ እንደሚሹ ይንገሯቸው።

የአሜሪካ ዜግነት የለኝም። TANF ማግኘት እችላለሁኝ?

ሊሆን ይችላል። የአሜሪካ ዜግነት የሌላቸው አንዳንድ ሰዎች የገንዘብ ድጎማ (TANF) ሊያገኙ ይችላሉ። ወደ ሌጋል ኤድ በራሪ ወረቀት፡ “የአሜሪካ ዜግነት ከሌለዎት የሕዝብ ጥቅማጥቅም ማግኘት።” ላይ ይሂዱ።

ምንም እንኳን እርስዎ የገንዘብ ድጎማ (TANF) ማግኘት ባይችሉም፣ ለልጆቻችን እና ለሌሎች የቤተሰብ ዓባላት የኢሚግሬሽን ምድብ ሁኔታቸው የገንዘብ ድጎማ ማግኘት የሚያስችላቸው ከሆነ ለእነሱ ማመልከት ይችላሉ።

ለሚመለከቱላቸው ሰዎች ብቻ ነው የኢሚግሬሽን አቋማቸውን መጻፍ የሚያስፈልግዎት። ተጨማሪ መረጃ መንግስት መጠየቅ አይችልም።

የገንዘብ ድጎማ (TANF) እንዴት ማመልከት እንደሚችሉ ለማወቅ ቀጣዩን ገለፅ ይመልከቱ።

TANF እንዴት ማመልከት እችላለሁኝ?

አንድ ማመልከቻ ላይ የምግብ ድጎማ፣ ታንፍ(TANF)፣ ሜዲኬይድ እና ዲ.ሲ የሕክምና አልያንስን ጨምሮ ሁሉም የሕዝብ ጥቅማጥቅሞች ላይ ማመልከት ይችላሉ።

ቅደም ተከተል 1:- የሚያስፈልጉትን ሰነዶች ያዘጋጁ። አርጅናሎቹን እንዳይልኩ! በፎቶ ያንሱት ወይም ኮፒ ያድርጓቸው።

የእርስዎ የፎቶ መታወቂያ።	የሰሻል ሴኩራቲ ካርድ ካርድ (ካለዎት)	የገቢ ምንጭ ማሳያ ማሳያ (ለምሳሌ ፔይ ፔይ ስታብ)	ኤሌትሪክ፣ ውሃ ወይም ወይም ጋዝ የተከፈለበት የተከፈለበት ወይም ሌላ ሌላ የአድራሻ ማረጋገጫ	በቤተሰብዎ ውስጥ ለሚኖሩ እያንዳንዱ እያንዳንዱ ሰዎች የልደት ምስክር ወረቀቶች
------------------	--------------------------	----------------------------------	--	---

ቅደም ተከተል 2:- ከአራት መንገዶች ውስጥ በአንዱ ያመልክቱ:-



በአካል በመገኘት:- ከእነዚህ ESA አገልግሎት ማዕከሎች አንዱ ላይ ይሂዱ። በሚያመለክቱበት ሰዓት ማረጋገጫ ደረሰኝ ይጠይቁ።

- **አኖክስቲያ የአገልግሎት ማዕከል (Anacostia Service Center)**
2100 Martin Luther King Jr. Avenue SE
(202) 645-4614
- **ኮንግረስ ሃይትስ አገልግሎት ማዕከል (Congress Heights Service Center)**
4001 South Capitol Street SW
(202) 645-4546
- **ኤች ስትሪት አገልግሎት ማዕከል (H Street Service Center)**
645 H Street NE
(202) 698-4350
- **[ተዘግቷል] ፎርት ዴቪስ አገልግሎት ማዕከል (Fort Davis Service Center)**
3851 Alabama Avenue SE
(202) 645-4500
- **[ተዘግቷል] ታይለር ስትሪት አገልግሎት ማዕከል (Taylor Street Service Center)**
1207 Taylor Street NW
(202) 576-8000



በስማርት ስልክ:- አንላይን የመተግበሪያ መደብር ላይ የ **District Direct** መተግበሪያን ያውርዱ። በስልክ ላይ ያመልክቱ። የተሰጥዎትን ማረጋገጫ ቁጥር ጽፈው ያስቀምጡ።



አንላይን:- አንላይን በዚህ ላይ ያመልክቱ <https://districtdirect.dc.gov/ua>። የተሰጥዎትን ማረጋገጫ ቁጥር ጽፈው ያስቀምጡ። ያስረከቧቸውን ነገሮች ቅጂ ያስቀምጡ።



ደብዳቤ:- ማመልከቻውን እዚህ ላይ ያግኙ <https://dhs.dc.gov/node/117542>። አገልግሎት ማዕከል ላይ ማመልከቻውን እና የሰነዱን ቅጂዎችን ይላኩ(ወደ ግራ ተዘርዝሯል)። በማመልከቻ ላይ በደብዳቤ እንዳላኩ ያሳውቁ። **ይሄ አማራጭ አይመስርም።**



ፋክስ:- ያተጠናቀቀውን ማመልከቻ ለDHS ESA በ 202-671- 4400 ፋክስ ያድርጉ

ከማለከትኩኝ በኋላ፣ ቀጥሎ ምን ይሆናል?

በአብዛኛው፣ መንግስት ማመልከቻዎን ለማስተናገድ **45 ቀናት** አሉት። ከዛ በላይ ከቆየ, እላይ ከተዘረዘሩት ለአንድ ESA አገልግሎት ማዕከል ይደውሉ ወይም ለሊጋል ኤድ ይደውሉ።

ማመልከቻዎ ተቀባይነት ካገኘ ወይም ካላገኘ በደብዳቤ ወይም በመተግበሪያው ላይ ማስታወቂያ ይደርሱታል።

የገንዘብ ድጎማ (TANF) አላገኘሁም ወይም የማገኘው የገንዘብ ድጎማ (TANF) ተቋረጠብኝ። ምን ማድረግ እችላለሁ?

የእርስዎ የምግብ ድጎማዎች እንደተከለከሉ፣ እንደተቋረጡ፣ ወይም እንደተቀነሱ የሚያሳይ ማስታወቂያ በደረሰዎ **90 ቀናት ውስጥ** ይግባኝ መጠየቅ አለብዎ። ይግባኝ ለመጠየቅ ሰዓት ቅደም ተከተሎች አሉ።

ቅደም ተከተል 1:- የይግባኝ ቅጹን ያግኙ። ወደዚህ ይሂዱ <https://oah.dc.gov/node/154252> ወይም OAH ን በ (202) 442-9094 ላይ ይደውሉ።

ቅደም ተከተል 2:- የይግባኝ ቅጹን ይሙሉ።

ቅደም ተከተል 3:- ከእነዚህ መንገዶች ውስጥ በአንዱ ቅጹን ይሙሉ:-

በዚህ ኢሜይል ይላኩት oah.filing@dc.gov.

የአስተዳደር ሰሚዎች ቢሮ (Office of Administrative Hearings)፣ 441 Fourth Street NW, Suite 450N, Washington, DC 20001 በአካል በመገኘት ያምጡት። የቅጹን ኮፒ ያስቀምጡ።

በግራ በኩል የሚገኘው አድራሻ ላይ በፖስታ ይላኩት። የቅጹን ኮፒ ያስቀምጡ። የላኩበትን ቀን ጽፈው ያስቀምጡ። **ይሄ አማራጭ አይመስርም።**



Need help? Call Legal Aid at (202) 628-1161 or go to <https://www.legalaiddc.org/online-intake/>.

የችሎት ቀኑን የገንዘብ ድጎማ (TANF) እያገኙ መጠበቅ ይችሉ ይሆናል። ጥቅማጥቅሞችዎ ከመቆረጣቸው ወይም ከመቀነሳቸው በፊት ክሉ እንዲታይልዎ ይጠይቁ (የሚቆምበትን ቀን እንደሚቆረጥ ሊያሳውቅዎ የተላከልዎት ደብዳቤ ላይ ይገኛል) አስቸኳይ እንደሆነ ይናገሩ።



Need help? Call Legal Aid at (202) 628-1161 or go to <https://www.legalaiddc.org/online-intake/>.